

**JIICC ፖሊሲ- የተማሪ ስነምግባር በአውቶቡሶች ላይ (1214F)**

JIICC-R እና EEAEC፣ የተማሪ ስነምግባር በአውቶቡሶች ላይ የሚሉትን ይመልከቱ

የተሻሻለው በአክቶበር 15፣ 2009

ተዛማጅ ዋቢዎች፣ JIICC-R፣ የተማሪ ስነምግባር በአውቶቡሶች ላይ

JK እና JK-R፣ የተማሪ ዲሲፕሊን

EEAEC፣ የተማሪ ስነምግባር በአውቶቡሶች ላይ

የውል ማጣቀሻ፣ ATU ስምምነት፣ አንቀጽ 16-ከት/ቤት ሠራተኛ እና ከአውቶቡሶ ሾፌር ጋር የሚኖር ግንኙነት

1. የት/ቤቱ ባለስልጣን ልዩ ፈቃድ ካልተሰጠ በስተቀር በአንድ የጉዞ መስመር ወይም ለሽርሽር የሚወጣ አውቶቡሶ ላይ መሳፈር የሚችሉት የተፈቀደላቸው ተማሪዎች እና የት/ቤቱ ሠራተኞች ብቻ ናቸው።
2. በአውቶቡሶ ማቆሚያ ወይም አውቶቡሶ ተማሪውን በሚቀበልበት ቦታ ላይ፣ ተማሪዎች የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፦
  - a. ስነስርዓታቸውን ጠብቀው መንቀሳቀስ
  - b. ቆሻሻ ከመጣል መቆጠብ
  - c. ከመኪና መንገዱ ውጭ መሆን
  - d. በአካባቢው ያሉ ሰዎችን የንብረት ባለቤትነት መብት ማክበር
3. አውቶቡሶ ላይ ከተሳፈሩ በኋላ ተማሪዎች ወዲያውኑ በመቀመጫ ቦታቸው ላይ ይቀመጣሉ። ምንም ዓይነት መቀመጫ ቦታ ለአንድ ተማሪ ተብሎ ተለይቶ በቅድሚያ አያዘም። የአውቶቡሶ ሾፌሩ ወይም ረዳቱ አንድን ተማሪ እንዲቀመጥ መቀመጫ ቦታ ሲሰጠው፣ ተማሪው ይህንኑ አክብሮ መቀመጥ አለበት። አውቶቡሶ በጉዞ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ተማሪዎች በመቀመጫ ቦታቸው ላይ ሳይንቀሳቀሱ እንደተቀመጡ መጓዝ አለባቸው።
4. በአውቶቡሶ ሾፌሩ ወይም ረዳቱ ካልተጠየቁ በቀር ተማሪዎች መስኮቶችን ወይም የአደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን መክፈት ሆነ መዘጋት የለባቸውም። ተማሪዎች እጆቻቸውን እና ጭንቅላታቸውን በአውቶቡሶ ውስጥ ማድረግ አለባቸው።
5. በአውቶቡሶ ላይ ተሳፋሪ ሆነው በሚጓዙበት ወቅት፣ ተማሪዎች የሚከተሉትን ማድረግ አይችሉም፦

- a. ሲጋራ ማጨስ (የሰቴት ሕግ)
  - b. ምንም ዓይነት ነገሮችን መወርወር
  - c. ሸፌሩን መረበሽ
  - d. ቆሻሻ መጣል
  - e. መጮህ ወይም አላስፈላጊ ድምጽ ማሰማት
  - f. ምግብ መብላት ወይም የሚጠጡ ነገሮችን መጠጣት
  - g. ለሌላ ተሳፋሪ ጤና ወይም ደህንነት አስጊ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ይዞ መገኘት
6. በአውቶቡሱ መቀመጫ ላይ ወይም በሌላ በማናቸውም የመኪናው ክፍል የደረሰ ጉዳትን ተማሪዎች ለሸፌሩ ወይም ለረዳቱ ሪፖርት እንዲያደርጉ ይበረታታሉ።
7. ከአውቶቡሱ የሚወርዱ ተማሪዎች በጭራሽ ከአውቶቡሱ ጀርባ መሄድ የለባቸውም። ተማሪዎች የመንገድ መሻገር የትራፊክ ቁጥጥር ደንቦችን ማክበር አለባቸው። ተማሪዎቹ ከአውቶቡሱ ፊት መንገድ ማቋረጥ ካለባቸው፣ ከአውቶቡሱ በግምት ቢያንስ 10 ጫማ ርቀት ላይ መሻገር አለባቸው።
8. የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በእያንዳንዱ ት/ቤት የሚሰጣቸውን የማንነት መለያ መታወቂያ በተጠየቁ ጊዜ ማሳየት አለባቸው።

አንድ ተማሪ እነዚህን ደንቦች በተደጋጋሚ ሲጥስ ቢገኝ፣ ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይም ወኪሉ ይህንኑ ማሳወቅ የሸፌሩ ወይም የረዳቱ ኃላፊነት ነው።

በት/ቤት አውቶቡሶች፣ የዲስትሪክት መኪኖች፣ ወይም በሌሎች በዲስትሪክቱ ለትራንስፖርት አገልግሎት የቀረቡ መጓጓዣዎች ላይ በተማሪዎች የሚፈጸሙ የጠባይ ጉድለቶችን በተመለከተ JK ፖሊሲ እና JK-R (የተማሪ ዲሲፕሊን) ተፈጻሚ ይሆናሉ።

አሁን ያለው አሰራር እንደ ደንብ በመጀመሪያ የወጣው፣ 1993

የተሻሻለው በኦክቶበር 15፣ 2009